



Center City Public Charter Schools

Character, Excellence, Service

ውድ የሴንተር ሲቲ ቤተሰቦች ፡

ባለፈው ሳምንት በተላከው ኮሙኒኬሽን ላይ እንደተጠቀሰው ከንቲባ በውድር ሁሉም የዲስትሪክት ትምህርት ቤቶች ለመከር/ፎል እንደገና እንዲከፈቱ ያላቸውን ራዕይ በቅርቡ አካፍለዋል ። በተለይም የጤና መለኪያዎች ከፈቀዱ ዲስትሪክቱ በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙ ሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች በመከር/ፎል ወቅት በአካል ተገኝተው ለመማር ሙሉ በሙሉ ክፍት እንደሚሆኑ ይጠበቃል። እንዲሁም ዲስትሪክቱ የሚከተሉትን ይጠበቃል፡

- በአካል ተገኝተው መማር ለሁሉም ተማሪዎች በሳምንት አምስት ቀን ይሆናል።
- ሁሉም መምህራኖች ወደማስተማር ተመልሰው በየክፍላቸው ያስተመራሉ።
- ሁሉም የትምህርት ቤት ሕንፃዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ጠንካራ የጤና ፕሮቶኮሎች ይኖራቸዋል ። ትምህርት ቤቶች ጠንካራ እቅዶችን ለከተማው እና ለማህበረሰቦቻቸው ይጋራሉ ።
- ትምህርት ቤቶች ሁሉንም ተማሪዎች ለማስተናገድ የሚያስችሏቸውን ሠራተኞች ፣ ቦታ እና ሌሎች ሁኔታዎች መኖራቸውን ያረጋግጣሉ።
- ትምህርት ቤቶች በተፈለገው ልክ በሚፈለገው መሠረት የኦንላይን ትምህርትን መጠቀማቸውን ይቀጥላሉ።

እንደገና ይህ የከንቲባዎ ራዕይ ነው። ሴንተር ሲቲ እነዚህን ተስፋዎች ለማሟላት በትጋት ይሠራል ። ወረርሽኝ በተማሪዎቻችን እና በቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በሰራተኞቻችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ እናውቃለን ። የቤተሰብ አባሎቻችንን አጥተናል ። በአንድላይ ጊዜ አጥተናል ። እና ሁላችንም በአዳዲስ ሀላፊነቶች ፣ በኦንላይን ትምህርት እና በተራዘመ ለብቻ መገለል በዙ ስታግለናል ። በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች እና ከዚያ በላይ በመጨረሻ መኸር ሁሉንም ተማሪዎቻችንን በአካል ለማገልገል መሞከሩ ብቻ አስፈላጊ እንዳልሆነ ይሰማናል ነገር ግን ተማሪዎቻችን ያጋጠሟቸውን አንዳንድ የመማር ጉዳዮች መልሶ ለማቋቋም የትምህርት ዓመታችንን ማራዘም አስፈላጊ ነው። ይህን ከተመለከትን የልጅዎን መመለሻ አስቀድመው እንዲገነዘቡ እና በቂ ዕቅዶችን እንዲያደርጉ እንዳንድ ቁልፍ ቀናትን ለማካፈል ፈለግን ።

- ነሐሴ/August 9, 2021 - ከፕሪኬ እስከ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች የመጀመሪያ ትምህርት ቤት መጀመሪያ ቀን
- ሰኔ/June 24, 2022 - ከፕሪኬ እስከ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች የመጨረሻ ትምህርት ቀን

እንደ ከትምህርት በፊት እና ከትምህርት በኋላ የሚሰጥ እንክብካቤ እና አገልግሎቶች ሁሉ ነሐሴ 9 ቀን እንደሚጀምሩ እንጠበቃለን።

ሴንተር ሲቲ ፕሪሲዲን በዚህ ሩብ አመት በተወሰነ መልኩ በመመለሳችን ምክንያት በአካል ተመልሶ ትምህርት ለመስጠት ለወራት ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ለመክፈት ምን እንደሚያስፈልግ ብዙ ተምረናል ። በከምፓስዎ ውስጥ ስላለው የደህንነት ፕሮቶኮሎች ምንነት የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ በቀጥታ ያነጋግሩን።

ያለፈው ዓመት እጅግ ፈታኝ እንደነበር እናውቃለን እናም የዚህ ወረርሽኝ በጣም አስከፊ ገጽታዎች አሁን ወደሁዋላ እያየን ወደፊት ለመጓዝ ተስፋ እናደርጋለን ። ወደ ፊት ስንገዛው አንዳንድ ተግዳሮቶች እንደሚኖሩ እናውቃለን ። በዚህ መንፈስ የተለያዩ ጉዳዮች በሚነሱበት ጊዜ ሴንተር ሲቲ በተቻለ መጠን ነገሮችን በግልፅ ለመፍታት ይሞክራል ።

ስለ መጪው የትምህርት ዓመት ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ቀጥሎ የሚገኘውን ቅጽ ይጠቀሙ።[እዚህ](#)

የሴንተር ሲቲ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች